

13<sup>ኛ</sup> አመት ቁጥር 10  
13<sup>th</sup> Year No 10



ባህር ዳር መጋቢት 5 ቀን 2000 ዓ.ም  
Bahir Dar 11<sup>th</sup>, March 2008

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ  
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ዝክረ-ሕግ**

**ZIKRE-HIG**

**OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE  
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር 6.97 Price	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
--------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------

<u>ማውጫ</u> <b>ደንብ ቁጥር 58/2000 ዓ.ም</b> በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሻሻለው የጥብቅና ሙያ ፈቃድ አሰጣጥ ምዝገባና የጠበቆች ሥነ-ምግባር መቆጣጠሪያ ማስፈጸሚያ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ	<u>CONTENTS.</u> <b>Regulation No.58/2008</b> The Amhara National Regional State the Revised Advocacy Licensing, Registration and Controlling the Code of Conduct of the Advocates Implementation, Council of Regional Government Regulation.
---	---

**ደንብ ቁጥር 58/2000ዓ/ም**  
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሻሻለው የጥብቅና ሙያ ፈቃድ አሰጣጥ ምዝገባና የጠበቆችን ስነ-ምግባር ለማስፈጸም የወጣ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ

**REGULATION NO.58/2008**  
A COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR THE REVISED ADVOCACY LICENSING, REGISTRATION AND CONTROLLING THE CODE OF CONDUCT OF THE ADVOCATES IN THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE

በአማራ ብሔራዊ ክልል ፍ/ቤቶች በሚታዩ የክልል ጉዳዮች ላይ የጥብቅና አገልግሎት ለሚሰጡ ጠበቆች በክልሉ ፍትሕ ቢሮ የሚዘጋጀውን የጥብቅና ሙያ ፈተና ለመውሰድ፣ የሙያ ሥራ ፈቃድ ለማግኘትና ለማሳደስ እንዲሁም የጥብቅናና የሕግ ምክር አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ለማስመዝገብ የሚፈለገውን የአገልግሎት ክፍያ መወሰን በማስፈለጉ፤

ማንኛውም የክልሉን የጥብቅና ሥራ ፍቃድ የወሰደ ጠበቃ በዓመት 50 ሰዓት ነፃ የጥብቅና ሥራ አገልግሎት እንዲሰጥ በአዋጁ አንቀጽ 53 የተጣለበትን ግዴታ የሚወጣበትን ዝርዝር አሠራር እንዲሁም በነፃ ተገልጋይና በጠበቃው መካከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት በግልፅ መደንገግ ሥራ ላይ መዋል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የጥብቅና ሥራ ፍቃድን ለማሳደስ የሚመጣ ጠበቃ አሟልቶ መቅረብ የሚገባቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ እና በመደበኛ የፍቃድ ማደሻ ጊዜ ውስጥ ፍቃዱን ያላደሰ ጠበቃ በምን አግባብ ፍቃዱን ማሳደስ እንደሚችል ግልፅ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

እንደሁም የክልሉ የጠበቆች የዲስፒሊን ጉባዔ በጠበቆች ላይ ሊቀርብ የሚችልን ጥቆማ ወይም ክስ እንዴት እንደሚቀበልና አንደሚመራ የጉባዔው ሰብሳቢና ፀሃፊ አሠያዩምና ስለሚኖራቸው ተግባርና ኃላፊነት በዝርዝር መደንገግ በማስፈለጉ፤

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ተሻሽሎ በወጣው የክልሉ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 7 እና በአብዛሙ የጥብቅና ፈቃድ አሰጣጥ፣ ምዝገባና የጠበቆች ሥነ ምግባር መቆጣጠሪያ አዋጅ ቁጥር 75/1994 ዓ.ም. አንቀጽ 63 ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

WHEREAS, it has been found necessary to fix fees required for those advocates who render advocacy service pertaining to cases of regional nature entertained by the courts of the Amhara National Regional State so as to take licensing examination prepared by the Regional Justice Bureau, acquire and get renewed an advocacy license as well as to have registered advocacy and legal counseling service providing firms thereof.

WHEREAS, it has become necessary to clearly stipulate specific working procedure by which any advocate who has acquired the regional advocacy license carries out the obligation of rendering free advocacy service for 50 hours in a year, entrusted upon him by Article 53 of the proclamation as well as that of a relationship to be existed between the free service seeking persons and the advocate and thereby implement same thereof.

WHEREAS, it is found necessary to define that what requisitions an advocate is required to satisfy to get renewed his license and in what manner any advocate who has not got renewed his license during normal time may get renewed same.

WHEREAS, it is necessary to specifically provide how the regional advocates' disciplinary council may receive and refer an allegation and charge to be brought against advocates and designation of a chair-person and secretary of the council and their duties and responsibilities thereof;

NOW, THEREFORE, the council of the Amhara National Regional Government, in accordance with the powers vested in it under the provision of art.58, sub.art.7 of the revised Regional Constitution and art. 63 of the Amhara National Regional State Advocacy Licensing, Registration and controlling the code of conduct of advocates proclamation No. 75/2002, hereby issues this regulation.

**ክፍል አንድ**  
**ጠቅላላ ድንጋጌዎች**

**1. አጭር ርዕስ**

“ይህ ደንብ የተሻሻለው የጥብቅና ሙያ ፈቃድ አሰጣጥ፣ ምዝገባና የጠበቆች ስነ-ምግባር መቆጣጠሪያ ማስፈጸሚያ ደንብ ቁጥር 58/2000 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**2. ትርጓሜ**

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፦

1. “አዋጅ” ማለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የጥብቅና ሙያ ፈቃድ አሰጣጥ፣ የምዝገባና የጠበቆች ሥነ ምግባር መቆጣጠሪያ አዋጅ ቁጥር 75/1994 ዓ.ም ነው።
2. “ጠበቃ” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 3 ሥር ትርጓሜ የተሰጠው የሕግ ባለሙያ ነው።

**3. የደንቡ ተፈጻሚነት ወሰን**

ይህ ደንብ በአማራ ብሔራዊ ክልል ውስጥ በየትኛውም ደረጃ በሚገኙ መደበኛ ፍ/ቤቶች ወይም ሌሎች የዳኝነት አካላት የጥብቅና ሙያ አገልግሎት ለማበርከት የክልሉ የጥብቅና ሙያ ፈቃድ እንዲሰጣቸው በሚያመለክቱና ፍቃዱን አግኝተው በመሥራት ላይ ባሉ ጠበቆች ላይ ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል።

**ክፍል ሁለት**

**የጥብቅና ሙያ ፈተናና ፈቃድ ክፍያ**

**4. የጥብቅና ሙያ ፈተና ምዝገባና ክፍያ**

1. በአዋጁ ቁጥር 75/94 አንቀጽ 10 መሠረት የጥብቅና ሙያ ፈተና እንዲሰጠው የሚያመለክት ማንኛውም ጠበቃ በደረጃ የሚሰጡትን ፈተና ለመውሰድ በቢሮው በሚወጣ ማስታወቂያ መሠረት መመዝገብ አለበት።

**PART ONE**  
**GENERAL**

**1. Short Title**

This regulation may be cited as “The Revised Advocacy licensing, registration and controlling the Code of Conduct of Advocates Implementation Regulation 58/2008.”

**2. Definition**

Unless the context otherwise requires, in this regulation:

1. “Proclamation” means the advocacy licensing, registration and controlling code of conduct of advocates’ proclamation No. 75/2002 of the Amhara National Regional State.
2. “Advocate” means a lawyer defined under art. 2, sub. Art. 3 of the proclamation

**3. Scope of Application**

This regulation shall be applicable on all advocates who seek for the regional advocacy license so as to render advocacy services before Regular Courts or other Quasi-judicial organs at all level in the Amhara National Regional and who have already acquired same and worked therein

**PART TWO**

**ADVOCACY EXAMINATION AND LICENSING FEES**

**4. Registration and Fees for Advocacy Examination**

1. In accordance with art. 10 of the proclamation No. 75/2002, any advocate who may apply to be provided with the advocacy examination set for the grade shall be registered pursuant to the notice to be issued by the Regional Justice Bureau.

2. በማስታወቂያው መሠረት ለአንደኛ ደረጃ የጥብቅና ፈቃድ ለፈተና የሚመዘገብ ጠበቃ ብር 250 /ሁለት መቶ አምሳ ብር/ የሚከፍል ሲሆን ለሁለተኛ ደረጃ የጥብቅና ፈቃድ ፈተና የሚመዘገብ ብር 200 /ሁለት መቶ ብር/ ይከፍላል።

**5. ስለ ጥብቅና ፈቃድ ማውጫ፣ ማሳደሻና መተኪያ ክፍያ**

1. በአዋጁ አንቀፅ 8 ወይም 9 ላይ የተዘረዘሩትን መመዘኛዎች ያሟላ ማንኛውም ጠበቃ ሁለተኛ ወይም አንደኛ ደረጃ የጥብቅና ፈቃድ እንዲሰጠው ለቢሮው ያመለክታል።
2. ማመልከቻው በጥብቅና ፈቃድ ገምጋሚና የጠበቆች የችሎታ ብቃት መለኪያ ቦርድ ታይቶ ፈቃዱ እንዲሰጠው የተወሰነለት ጠበቃ ፈቃዱን ሲወስድ 500 / አምስት መቶ ብር/ መክፈል ይኖርበታል።
3. ማንኛውም ጠበቃ ፈቃዱን ለማሳደስ ብር 400 / አራት መቶ ብር/ ይከፍላል።
4. ፈቃዱ የተበላሸበት ወይም የጠፋበት ጠበቃ በምትኩ ፈቃድ ማግኘት የሚችል ሲሆን ለፈቃዱ መተኪያ ብር 450 /አራት መቶ ሃምሳ ብር /መክፈል ይኖርበታል።

**6. ስለ ጥብቅና አገልግሎት ድርጅት ምዝገባ ክፍያ**

1. በክልሉ ውስጥ የጥብቅና ሙያ ወይም የሕግ ምክር አገልግሎት መስጫ ድርጅት የሚያቋቁም ማንኛውም ጠበቃ ድርጅቱን በቢሮው ማስመዘገብ አለበት።
2. ድርጅቱን የሚያስመዘግብ ጠበቃ ለሚያገኘው የምዝገባ አገልግሎት ብር 600 /ስድስት መቶ ብር/ ይከፍላል።
3. ድርጅቱን ያስመዘገበ ማንኛውም ጠበቃ ፈቃዱን ለማሳደስ ብር 450 /አራት መቶ ሃምሳ ብር/ መክፈል ይኖርበታል።
4. ፈቃዱ የተበላሸበት ወይም የጠፋበት የጥብቅና አገልግሎት ሰጭ ድርጅት በምትኩ ፈቃድ ማግኘት የሚችል ሲሆን ለፈቃዱ መተኪያ 550 /አምስት መቶ ሃምሳ ብር/ መክፈል አለበት።

2. An advocate to be registered pursuant to the notice for the examination of first grade advocacy license shall pay birr 250 (Two hundred fifty birr) and the one who would be registered for the second advocacy license shall pay birr 200 (Two hundred birr).

**5. Fees for Acquisition, Renewal and Substitution of Advocacy License**

1. Any advocate who fulfills the requirements under art. 8 or art. 9 of the proclamation may apply to the Regional Justice Bureau to acquire first or second grade advocacy license.
2. Any advocate whose application is considered by the license evaluating and advocates' capacity assessment board and is allowed to take the license shall pay birr 500 (Five hundred birr)
3. Any advocate shall pay birr 400 (four hundred birr) to have renewed his license.
4. any advocate whose license has been damaged or lost may get the substitute against paying birr 450 (four hundred fifty birr)

**6. Fees for the Registration of Legal Firms**

1. Any advocate who establishes legal advocacy or counseling service firms in the Region shall have his firms registered by the Regional Justice Bureau.
2. The advocate who has his firm registered shall pay birr 600 (six hundred birr) for the registration service he has obtained.
3. Any advocate who has his firm registered shall pay birr 450 (four hundred fifty birr) for the renewal of same.
4. A legal firm whose license has been damaged or lost may get the substitute against paying birr 550 (five hundred fifty birr).

**ክፍል ሶስት  
ስለነፃ የጥብቅና አገልግሎትና  
ፈቃድ እድሣት**

**7. መሠረቱ**

ነፃ የጥብቅና አገልግሎት ማግኘት ስለሚችሉ አካላት በአዋጁ አንቀጽ 53 ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉትንም ይጨምራል፤

1. ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ጋር የሚኖሩ እና ከቦታ ወደ ቦታ ተንቀሳቅሰው ጉዳያቸውን ለመከታተል የማይችሉ ሰዎች፤
2. በኤች አይ ቪ ቫይረስ ምክንያት፣ ወላጆቻቸውን ያጡ አካለ መጠን ያላደረሱ ልጆች ወይም በዚህ በሽታ ምክንያት ልጆቻቸውን ያጡ በእድሜ የገፉ ወላጆች።

**8. ነፃ የጥብቅና አገልግሎት አይነትና የጠበቆች ግዴታ**

1. የሚከተሉት አገልግሎቶች በነፃ የሚሰጡ የጥብቅና አገልግሎቶች ናቸው፡-

- ሀ. ማንኛውም ዓይነት የውል ስምምነት ማዘጋጀት፤
- ለ. የድርጅት ማቋቋሚያ ወይም ማሻሻያ ወይም ማፍረሻ ሰነድ ማዘጋጀት፤
- ሐ. ነፃ ተገልጋዩን ወክሎ በፍርድ ቤት ወይም የዳኝነት ተግባር በሚፈፅም ሌላ ተቋም ፊት ቀርቦ መከራከርን፤
- መ. ለፍርድ ቤት ሊቀርብ የሚችል ክስ፣ መልስ፣ አቤቱታ፣ ቃለ መሐላ እና የመሳሰሉት ሰነዶችን ማዘጋጀትን፤
- ሠ. ማንኛውም የሕግ ምክር አገልግሎት መስጠትን፤
- ረ. ሌሎች በዚህ አንቀጽ ከተጠቀሱት አገልግሎቶች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው አገልግሎቶችን ያጠቃልላል።

2. የክልሉን የጥብቅና ፍቃድ አግኝቶ ሥራ ላይ ያለ ማንኛውም ጠበቃ ነፃ የጥብቅና

መስጠትን፤

**PART THREE**

**FREE ADVOCACY SERVICE AND RENEWAL OF LICENCE**

**7. Principle**

Without prejudice to the provision of art. 53 of the proclamation, with regard to those bodies who may receive free-advocacy service, it shall include the following:

1. Persons living with HIV/AIDS and unable to move from place to place to pursue their cases.
2. Minors who have lost their parents due to HIV/AIDS or aged parents who have lost their children due to HIV/AIDS

**8. Types of Free-Advocacy Service and Duties of Advocates**

1. The following services shall be advocacy services to be rendered free of charge:

- A. preparing any type of contractual agreement;
- B. preparing an establishment or revising or winding up document of the firms;
- C. Defense, he has represented a free service seeking person before a court or another firm executing Quasi judicial activity;
- D. Preparing charge, reply, complain, oath and suchlike documents may be submitted to a court;
- E. Rendering any legal counseling service;
- F. Including other services having relations to services specified under this Article hereof.

2. Any advocate who has acquired the Regional advocacy license and is under working shall have

አገልግሎት የመስጠት ግዴታ እንዳለበት በልዩ ልዩ መንገዶች ለሕብረተሰቡ የማስተዋወቅ ኃላፊነት አለበት።

**9. ስለነፃ የጥብቅና አገልግሎት ተጠቃሚዎችና አፈፃፀሙ**

1. ነፃ የጥብቅና አገልግሎት ለማግኘት የሚችሉት የመክፈል አቅም የሌላቸው ሰዎች፤

ሀ. የሚያቀርቡት እለታዊ፣ ወርሃዊ ወይም ዓመታዊ የገቢ ምንጭ እና መጠን ማስረጃ ሲመዘን ወርሃዊ የገቢ መጠናቸው ከብር 240 /ሁለት መቶ አርባ ብር/ በታች ከሆነ፤

ለ. በፊደል ተራ “ሀ” የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ በትርፍነት ሊወሰድ የሚችል የማይንቀሳቀስ እና የሚንቀሳቀስ ሃብት የሌላቸው ሲሆን፤

ሐ. ከፊደል ተራ “ሀ” — “ለ” ስለተመለከቱት ጉዳዮች በአቅራቢያቸው በሚገኝ የማህበራዊ ፍ/ቤት በሶስት ምስክሮች አረጋግጦ ማስረጃየሰጠበት ሲሆን ነው።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተደነገገው ቢኖርም ነፃ የጥብቅና አገልግሎቱ የወንጀል ጉዳይን በማየት ላይ ያለ ፍ/ቤት አገልግሎቱን ለሚያዝላቸው ሰዎች ሊሰጥ ይችላል።

**10. ነፃ የጥብቅና አገልግሎት መሰጠቱን ስለመቆጣጠር**

እያንዳንዱ ጠበቃ ነፃ የጥብቅና አገልግሎት መስጠቱን ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ፡-

1. የክልሉ የጠበቆች ማህበር ወይም በየደረጃው የሚገኙ ፍትሕ ጽ/ቤቶች በየጊዜው የሚቀርቡ እና የዚህን ደንብ አንቀጽ 8 መስፈርቶችን የሚያሟሉ የአገልግሎት ፈላጊዎችን ዝርዝር ይመዘግባሉ፤

2. የጠበቆች ማህበር ወይም የሚመለከተው ፍትሕ ጽ/ቤት ከያዘው የአገልግሎት ፈላጊዎች ዝርዝር በመነሳት በአካባቢው ለተሰማሩ ጠበቆች በዓመት ከ50 ሰዓታት ያልበለጠ አገልግሎት እንዲሰጡ ባለጉዳዮችን በደብዳቤ ለጠበቃው ያስተላልፋል።

3. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 2 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ አገልግሎት ፈላጊው

a responsibility to notify that he is duty-bound to render free advocacy service to the community using various ways.

**9. Beneficiaries of Free Advocacy Service and its Implementation**

1. Persons who cannot afford to pay fees and thereby may obtain free advocacy service are:

A. Those whose monthly income amount, where the evidence of daily, monthly or annual income resource and amount they produce is calculated, is below birr 240 (two hundred forty birr)

B. Without prejudice to the provision of sub. Art. 1(A) of this Art., those who do not have non-fixed and fixed assets which may not be considered as surpluses;

C. With regard to issues specified under provisions of sub-Art.1(A-B),where there exists an evidence proved by three witnesses in a social court found in their locality;

2. Notwithstanding the provision of sub. Art. 1 of this Art. Hereof, the free advocacy may be rendered to persons to whom a court at hearing a criminal case may order thereof;

**10. Supervising the Rendering of Free Advocacy Service**

In order to ascertain that each advocate is rendering free advocacy service:

1. the Regional Advocates’ Association or offices of justice at all level shall register list of service-seekers meeting the criteria specified under Art.8 of this regulation and submitted from time to time thereof;

2. On the basis of list of service-seekers, Advocates’ Association or a concerned justice office shall transfer service-seekers in a letter to the advocate that those advocates engaged in the locality to render a service not exceeding from 50 hours in a day.

3. Without prejudice to the provision of sub. Art. 2 of this Art. Hereof, it shall follow up whether or

ከተመደበለት ጠበቃ የሚያገኘው አገልግሎት በአግባቡ ስለመሆኑ ክትትል ይደረጋል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም አገልግሎት ፈላጊውን ወደ ሌላ ጠበቃ ያስተላልፋል።

- 4. ማንኛውም ጠበቃ የሚሰጠውን ነፃ አገልግሎት ማስረጃ የሚመለከተው የጠበቆች ማህበር ወይም ፍትሕ ጽ/ቤት እየመዘገበ ይይዛል፤ በወቅቱም ለፍትሕ ቢሮ ያስተላልፋል።
- 5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 4 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ነፃ አገልግሎቱ የተሰጠው በፍርድ ቤት ጥያቄና ትዕዛዝ ከሆነ ከዚህ ፍ/ቤት ለጠበቃው መረጃ ሊሰጥ ይችላል።
- 6. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት በማህበሩ የሚከናወነው ተግባር የክልሉ የጠበቆች ማህበር አባል ባልሆነ የክልሉን የጥብቅና ፈቃድ በያዘ ጠበቃ ላይም ይሠራል።

**11. የተሰጠ አገልግሎት ስሌት**

1. ጠበቃው የሰጠው አገልግሎት የበለጠ ጊዜ የወሰደና የሚወስድ መሆኑን በአጥጋቢ ማስረጃ ማስረዳት ካልቻለ በስተቀር የተሰጠው አገልግሎት ጊዜ እንደሚከተለው ይሠላል።

ሀ/ በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1(ሀ) የተመለከተው አንድ አገልግሎት ቢያንስ በ1 ሰዓት ይሰጣል።

ለ/ በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1(ለ) የተመለከተውን አንድ አገልግሎት ቢያንስ 2 ሰዓት ውስጥ ይሰጣል

ሐ/ በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1(ሐ) መሠረት የሚሰጥ አገልግሎት ስሌት በሚመለከተው ፍርድ ቤት በሚሰጥ መረጃ የሚወሰን ይሆናል።

2. በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1(መ) የተመለከተው አገልግሎት በአንድ ሰዓት ተኩል ውስጥ ይሰጣል ተብሎ ይገመታል።

3. በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1(ሠ) የተመለከተው አገልግሎት በአንድ ሰዓት ውስጥ

not the service that the service-seeker received from the advocate assigned to him is in proper; where it is found necessary, it transfers the service-seeker to another advocate.

- 4. The concerned Advocates' Association or justice office shall register and keep an evidence of free service which any advocate may render thereof and timely transfer same to the Justice Bureau as well.
- 5. Without Prejudice to the provision of sub.Art.4 of this Art. Hereof, if the free-service has been rendered by the request and order of a court, evidence may be given to the advocate form this court.
- 6. In accordance with sub. Art.2 of this art. Hereof, the activity carried out by the Association shall be applied on any advocate who is not a member of the Regional Advocates' Association but acquired the Regional Advocate license.

**11. Calculation of Rendered Service**

1. Unless he is unable to prove in sufficient evidence that a service-time which the advocate had rendered therein had taken and may take more time, the time of rendered service shall be calculated as follows:

A. A service indicated under sub. Art. 1(A) of Art. 8 of this regulation hereof, shall be rendered at least in an hour;

B. A service indicated under sub. Art. 1(B) of Art. 8 of this regulation hereof, shall be rendered at least within two hours;

C. Calculation of a service to be rendered pursuant to sub. Art. 1(c) of Art. 8 of this regulation shall be determined as per the evidence produced by the pertinent court thereof.

2. A service indicated under sub. Art. 1(D) of art. 8 of this regulation hereof, shall be rendered within about an hour and a half;

3. A service indicated under sub. Art 1 (E) of art. 8 of this regulation hereof, shall be rendered

ይሰጣል ተብሎ ይገመታል።

4. አንድ ጠበቃ ካለው የግል የሥራ ጫና መቀነስ ምክንያት በአንድ ወቅት ለሌሎች ጠበቆች ከተመደበው የበለጠ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችል ጥያቄ ማቅረብ ይችላል። ሆኖም በዚህ መልኩ የተሰጠ አገልግሎት በቀጣዩ አመት ለሚሰጠው አገልግሎት እንዲሰላስል መጠየቅ አይችልም።

**12. በጠበቃውና በነፃ ተጠቃሚው መካከል ስለሚኖር ግንኙነት፡-**

1. ማንኛውም ጠበቃ ነፃ የጥብቅና አገልግሎት የሚሰጠው ዋና አድራሻውን ባስመዘገበበት ከተማ ጉዳይ ላለው ተገልጋይ ይሆናል፤
2. ነፃ የጥብቅና አገልግሎቱ የሚሰጠው ጠበቃው ካስመዘገበው ዋና አድራሻ ውጭ ሆኖ ተጨማሪ ውጭ የሚያስከትል በሆነ ጊዜ ባወጣው ውጭ መጠን ብቻ ነፃ የጥብቅና አገልግሎት ተጠቃሚው ይተካለታል።
3. ነፃ የጥብቅና አገልግሎት ለመስጠት ለተያዘው ጉዳይ ክርክር ሠነዶችን ኮፒ ለማድረግ የሚወጣው ወጪ ቢኖር ባለጉዳዩ ይሸፍናል፤
4. ነፃ የጥብቅና አገልግሎት ተጠቃሚው የጠበቃው ደንበኛ ነው። በነፃ የጥብቅና አገልግሎት ተጠቃሚውና በክፍያ ጠበቃውን በወከለ ደንበኛ መካከል ምንም አይነት ልዩነት አይደረግም።
5. ነፃ የጥብቅና አገልግሎት ሰጭው ጠበቃ የሚመራበት የሥነ- ምግባር ደንብ በአዋጁ ላይ የሠፈረው ድንጋጌ ይሆናል።

**13. ስለጥብቅና ፈቃድ እድሣት**

1. የጥብቅና ሥራ ፈቃድ በአዋጁ አንቀጽ 6 በተደነገገው መሠረት በየአመቱ መታደስ አለበት።
2. ባለፈቃዱ ለእድሣት በሚቀርብበት ወቅት የሚከተሉትን አሟልቶ መቅረብ ይጠበቅበታል።

within about an hour;

4. An advocate may submit a request with the view to rendering more service than the service assigned to other advocates in a certain period of time due to reduction of his personal working burden; provided, however, that he may not request that a service rendered in a manner like this to be calculated to him in the next year.

**12. Relationship between the Advocate and the free-Beneficiary**

1. Any advocate shall render free-advocate service to a case of service seeking person residing in a city whereabouts he registers his principal address thereof.
2. Wherever the free advocate service is rendered outside the principal address of registration of the advocate and may require additional expense, the beneficiary of free advocate service shall substitute only the amount of expense he has spent thereof.
3. The expenditure to be expended to copy documents of argument, if any, for a case being held to render free advocate service shall be covered by the service-seeking person.
4. The beneficiary of free-advocate service shall be a client of the advocate. There shall be no disparity between the beneficiary of free advocate service and a client in charge of fees.
5. Code of conduct on which an advocate rendering free advocacy service is guided shall be that of the provision stipulated in the proclamation thereof.

**13. Renewal of Advocacy License**

1. An advocacy license shall, pursuant to Art. 6 of the proclamation be renewed annually.
2. The licensee shall fulfill the followings wherever he appears to renew same:



ሀ. የገቢ ግብር ክፍያን ሥለመፈፀሙ ከሚመለከተው የሀገር ውስጥ ገቢ ባለሥልጣን የተሰጠ ማረጋገጫ ደብዳቤ ፤

ለ. ፈቃዱ ለእድሜው ከመቅረቡ በፊት በነበረው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የ50 ሰዓት፣ ነፃ የጥብቅና አገልግሎት የሰጠ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ፤

ሐ. ዋናውን የጥብቅና ፈቃድ ፤

መ. በዚህ ደንብ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 3 ስር የተገለፀውን ክፍያ የፈፀመበት ደረሰኝ ኮፒ፤

3. ቢሮው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሁለት መሠረት የተሟላ መረጃ መቅረቡን በማረጋገጥ ጥያቄ በቀረበለት በአንድ ቀን ውስጥ ፈቃዱን ያድስለታል።

**14. ጊዜ ካለፈ በኋላ ስለሚቀርብ የእድሜት ጥያቄ**

1. በዚህ ደንብ በአንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ አንድ ሥር በተገለፀው ጊዜ ውስጥ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ፈቃዱን ያላሳደሰ ጠበቃ በሚቀጠሉት 3 ወራት ጊዜ ውስጥ ብቻ በየወሩ የፈቃድ ማሳደሻ 30% ተጭማሪ ክፍያ በመክፈል ማሳደስ ይችላል።

2. መደበኛ የፈቃድ ማሳደሻ ጊዜ ካለፈ ከ3 ወር ጊዜ በኋላ የሚቀርብ የፈቃድ እድሜት ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም ።

3. በዚህ አንቀጽ ድንጋጌ መሠረት ያልታደሰ ፍቃድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይታገዳል፤

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት ፈቃዱ የታገደበት ጠበቃ የጥብቅና አገልግሎቱ መቀጠል የሚችሉው ፍቃዱ ከታገደበት ከአንድ ዓመት በኋላ ይሆናል።

**15. እንደከባድ ችግር ሊቆጠሩ የሚችሉ ምክንያቶች**

1. በዚህ ደንብ በአንቀጽ 14 ንዑስ ቁጥር 1 መሠረት ከአቅም በላይ እንደሆነ ምክንያት የሚቆጠሩት የሚከተሉትን ያጠቃልላል።

A. A letter of confirmation given form concerned Inland Revenue Authority that proves he has disbursed income tax;

B. An evidence that states 50 hours of free advocacy service has been rendered in one year before the submittal of the license for renewal:

C. Original Advocacy license

D. A copy of receipt he has disbursed thereto for the fee specified under sub. Art.3 of Art. 5 of this regulation hereof;

3. The Bureau shall, having ascertained that complete evidence is so submitted thereto, renew the license within one day as of the date of an application is submitted to it.

**14. Application for Renewal after Expiry**

1. An advocate who has not renewed his license in a period of time specified under sub. Art. 1 of Art. 9 of this regulation hereof on grounds of beyond one's capacity may renew same only in the next three months by disbursing 30% additional fee per month for license renewal

2. An application for renewal of license after three months expiry of regular renewing period of time shall be rejected.

3. A license which is not renewed in accordance with the provision of this Art. Hereof, shall be suspended without any pre-conditions.

4. The advocacy service of an advocate whose license is suspended pursuant to sub Art. 3 of this Art. Hereof, may proceed after one year of its suspension thereof.

**15. Grounds Regarded as serious problem**

1. In accordance with sub. Art. 1 of Art. 14 f this regulation hereof, grounds regarded as beyond one's capacity shall include the following:

ሀ. ባለፈቃዱ ከባድ አደጋ ደርሶበት ከሆነ፤

ለ. በጠና በመታመሙ ጊዜው ያለፈበት ከሆነ፤

ሐ በተፈጥሮ አደጋ ወይም ችግር ምክንያት በወቅቱ ወደቢሮው ለመምጣት አለመቻሉ ሲረጋገጥ፤

መ. ሌሎች ከዚህ ጋር ተመማሳይ የሆኑ ከባድ ምክንያቶች ባጋጠሙ ጊዜ፤

A. if serious accident has been occurred on the licensee;

B. If period of time of renewal passed due to his serious illness;

C. Where it is ascertained that he is unable to come to the Bureau due to natural disaster or problem;

D. Where other related real grounds occurred thereof;

**ክፍል አራት**

**ንዑስ ክፍል አንድ**

**ስለ ጠበቆች ዲሲፕሊን ጉባዔ አሰራር ውሳኔ አመራር**

**PART FOUR**

**SUB PART ONE**

**WORKING PROCEDURE, DECISION AND LEADERSHIP OF ADVOCATES' DISCIPLINARY COUNCIL**

**16. ክስና ጥቆማ አቀባበል ስርዓት**

1. አንድ ጠበቃ ስለፈፀመው የሥነ ምግባር ጉድለት ጥቆማ ለማድረግ የሚፈልገውን ማንኛውም ሰው ስሙን ወይም ማንነቱን የመግለጽ ግዴታ ሳይኖርበት የተፈፀመውን የሥነ ምግባር ጉድለት ዓይነት፣ ማስረጃውን ወይም ማስረጃው የሚገኝበትን ሥፍራ፣ጥፋቱ የተፈፀመበትን ቀንና ሥፍራ እና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ለቢሮ ኃላፊ ወይም ለጉባዔ ሰብሳቢ ወይም በአቅራቢያው ለሚገኝ ፍትሕ ጽ/ቤት በስልክ ወይም በፖስታ፣ በፋክስም ሆነ በማናቸውም ሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች ሊገልጽ ይችላል።
2. ጥቆማውን የተቀበለው ኃላፊ የከላሽ በግንባር መቅረብ ሳያስፈልገው ወይም የከላሽ ማንነት ሳይገለጽ በጥቆማ መልክ የሚቀርብለትን ክስ እንዲሁም በቢሮው አካላቸው መቅረብ የሚገባቸውን ክሶች እጅግ ቢዘገይ ክሱ ወይም ጥቆማው በደረሰው በሦስት ቀናት ውስጥ ለጉባዔው ፀሐፊ ይመራል።
3. የጉባዔው ፀሐፊ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት የተመራለትን ክስ ወይም ጥቆማ

**16. Submittal Procedure of Charge and Allegation**

1. Any person who desires to make allegation against an advocate committing unethical conduct may, with no obligation of disclosing his name or his identity, may notify type of unethical conduct committed therein, the evidence or a place whereabouts the evidence is found, date and place that the infringement occurred and other specific details to the head of the Bureau or chair-person of the council, or nearby office of justice through telephone, post, fax and any other methods of communication.
2. A head who has received the allegation shall, with no need of appearing the accuser in person or not being disclosed his identity refer to the secretary of the council a charge submitted to him in allegation form as well as charges to be brought by the request of the Bureau not later than three days as of the date of the allegation communicated him thereof.
3. The secretary of the council shall submit a charge or allegation referred to him pursuant to sub. Art. 2 of

ከነማስረጃዎቹ አዘጋጅቶ ከ7 የሥራ ቀን ባለበለጠ ጊዜ ውስጥ ለጉባዔው ሰብሳቢ ያቀርባል።

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት ክሱ ተሟልቶ የቀረበለት ጉባዔ ጉዳዩን መርምሮ በበቂ ማስረጃ የተደገፈ የሥነ-ምግባር ጉድለት አለ ብሎ ሲያምን በአዋጁ አንቀጽ 21 ሥር ከተዘረዘሩት የውሳኔ ኃሳቦች ተገቢ ነው ያለውን ለይቶ ለቢሮ ኃላፊው ያቀርባል።

**17. መጥሪያ ስለመላክ**

- 1. ጉባዔው በፀሐፊው የቀረበለትን ክስ ወይም ጥቆማ ከመረመረ በኋላ ክሱን ወይም ጥቆማውን በሚመለከት ጠበቃው መልስ መስጠት አለበት ብሎ ካመነ በአዋጁ አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 2 ሥር በሰፈረው ጊዜ ውስጥ መልሱን አዘጋጅቶ እንዲልክ መጥሪያውን ይልክለታል።
- 2. መጥሪያው ተከሣሹ ጠበቃ ባስመዘገበው አድራሻ በከላሽ ወይም በቢሮው ሠራተኛ አማካይነት እንዲላክ ይደረጋል።
- 3. ተከሣሹ ባስመዘገበው አድራሻ ሊገኝ ካልቻለ በሚሠራበት አካባቢ በሚገኝ ፍርድ ቤትና በቢሮው የማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ በሚለጠፍ ማስታወቂያ ተከሣሽ ለቀረበበት ክስ መልሱን ይዞ እንዲቀርብ ጥሪ ይደረግለታል።

**18. የተከሣሽ አለመቅረብ**

በዚህ ደንብ አንቀጽ 17 መሠረት መጥሪያ የተላከለት ጠበቃ ጥሪውን አክብሮ ካልቀረበ ጉባዔው ጠበቃው በሌለበት ጉዳዩ መሰማት እንዲቀጥል ሊያደርግ ይችላል።

**19. ተከሣሽ በሌለበት ጉዳዩ እንዲሰማ የተሰጠን ትዕዛዝ ስለማንሳት**

ጠበቃው መጠሪያ ከደረሰው በኋላ በቀጠሮው ቀን ሳይቀርብ የቀረው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ስለመሆኑ በማስረጃ የተደገፈ አቤቱታ ካቀረበ ጉባዔው የጉዳዩ መሰማት ጠበቃው በሌለበት እንዲቀጥል የሰጠውን ትዕዛዝ በማንሳት ጉዳዩ ጠበቃው ባለበት እንደገና እንዲሰማ ትዕዛዝ ከማየት አያግደውም።

this Art. , having produced its evidence therewith to the chair-person of the council not later than seven days.

4. A council to which the charge is completed and submitted thereto pursuant to sub. Art. 3 of this Art. Hereof shall give appropriate recommendations specified under Art. 21 of the proclamation to the head of the Bureau. Where it, having examined the case, believes that there exist unethical conduct supported by sufficient evidence.

**17. Issuing a Summons**

- 1. The council shall, after examining a charge or allegation brought to it by the secretary and if it believes that the advocate needs to give a reply with regard to same, sends the summons to the advocate so that he sends his reply within the time specified under sub. Art. 2 of Art. 21 of the proclamation.
- 2. The summons shall be sent through the address where the accused advocate has registered therein by an accuser or agent of an employee of the Bureau.
- 3. If the accused is unable to be found in the address he has registered thereof, he shall be summoned by a notice posted on the notice board of the Bureau and court whereabouts he works therein to appear with his reply for the charge brought against him.

**18. Disappearance of the Accused**

If an advocate who is served on a summons in accordance with Art. 17 of this regulation has decline to appear, obeying the summons, the council may hear the case in the absence of the advocate

**19. Reversal of an Order Given that the Case to be Heard in the Absence of the Accused**

The Council may, having reversed its order stating proceeding of the case in the absence of the advocate, give an order that the case to be reheard in the presence of the accused if he has lodged a co plaint supported by evidence that he is, having received a summons, unable to appear on the day of the hearing due to force majeure thereof..

**20. ክስ የማንሳት ውጤት**

ጠቋሚው ወይም ክስ አቅራቢው ክሴን ወይም ጥቆማዬን አንስቼያለሁ በማለት የሚሰጠው ቃል ጉባዔው የጉዳዩን ሂደት እስከ መጨረሻው በመቀጠል የቀረበውን ክስ ወይም ጥቆማ ከማየት አያግደውም።

**21. የዲስፕሊን ምርመራን በዝግ ስለማየት**

ጉባዔው ምርመራውን በዝግ ማየት አለበት። ይሁን እንጂ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያለው ማንኛውም ሰው በምርመራ ላይ ራሱ ወይም ጠበቃው እንዲገኝ ሊፈቀድ ይችላል።

**22. ክስና መልስ ስለማሻሻል ወይም ስለመጨመር**

1. ጉባዔው ከምርመራው ሂደት አንጻር በጠበቃው ላይ የቀረበው ክስ መሻሻል ወይም ተጨማሪ ክስ መቅረብ አለበት ብሎ ካመነ ክሱ እንዲሻሻል ወይም ተጨማሪ ክስ እንዲቀርብ ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ጠበቃው የበኩሉን መልስ አሟልቶ እንዲያቀርብ እድል መስጠት አለበት።

**23. ድጋሚ ምርመራ**

1. በአንድ ጠበቃ ላይ የዲስፕሊን ቅጣት የተወሰነው ሐሰተኛ ሰነድና ምስክርነትን መሠረት በማድረግ መሆኑን ወይም በመደለያ ስለመሆኑ ማስረጃ የቀረበለት እንደሆነ ጉባዔው በቢሮ ኃላፊው ትዕዛዝ ጉዳዩን እንደገና በመመርመር ለቢሮ ኃላፊው የውሳኔ ሃሳብ ሊያቀርብ ይችላል።
2. ጉባዔው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ መሠረት ድጋሚ ምርመራ ሊያደርግ የሚችለው ጉዳዩ እንደገና እንዲታይለት የሚፈልገው ጠበቃ ከዚህ በላይ የተጠቀሰው ምክንያት መኖሩን ባወቀ ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጉዳዩ በድጋሚ እንዲታይ ማመልከቻ ካቀረበ ነው።

**24. የጉባዔውን የውሳኔ አስተያየት በምስጢር ስለመጠበቅ**

የጉባዔው የውሳኔ አስተያየት ለቢሮ ኃላፊው

**20. Effective of Cancellation of a Charge**

A statement that the allegor or accuser has withdrawn his charge or allegation shall not prevent the council from hearing the charge or allegation brought against up to its final.

**21. Holding Disciplinary Examination in Camera**

The council shall hold the examination in camera; provided however, that it may allow any person having relation with the case, himself or his advocate to be present on the examination.

**22. Amendment or Addition of a charge or Reply**

1. If the council, with regard to investigation process, believes that the charge brought against the advocate is amended or an additional charge be brought, it may give an order the charge to be amended or an additional charge is to be brought. .
2. Without prejudice to the provision of sub. Art. 1 of this Art. Hereof, the advocate shall be given an opportunity to appear with his complete reply therein.

**23. Re-Investigation**

- 1 Where a disciplinary fine is so decided on an advocate on the bases of false document and witness or accepting inducement and evidence is produced therein, the council may, upon the order of Head of the Bureau, re-investigate the case and thereby submit recommendation to the head of the Bureau.
- 2 The council may, in accordance with sub. Art. 1 of this Art. Hereof, be able to make re-examination if an advocate who seeks the case to be re-heard shall submit a memorandum so that the case is to be re-heard within one month from the time he knows the ground specified hereinabove exists thereof.

**24. Secrecy of Recommendation of the Council**

Recommendation of the council shall, having been submitted and decided by the head of the

ቀርቦ ከተወሰነ በኋላ አግባብ ባለው ክፍል ለሚመለከታቸው ባለጉዳዮችና አካላት ይፋ እስከሚደረግ ድረስ በምስጢር መጠበቅ አለበት።

Bureau, be kept confidentially until it is publicized to concerned service seekers and bodies by pertinent part.

**ንዑስ ክፍል ሁለት**  
**ስለ ጠበቆች ዲስፕሊን ጉባዔ ሰብሳቢና ፀሐፊ አሰያዩም ተግባርና ኃላፊነት**

**SUB PART TWO**  
**DESIGNATION, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CHAIR-PERSON AND SECRETARY OF ADVOCATES' DISCIPLINARY COUNCIL**

**25. የጉባዔው ሰብሳቢ አሰያዩም፣ተግባርና ኃላፊነት**

**25. Designation, Duties and Responsibilities of chair-person of the Council**

የጠበቆች ዲስፕሊን ጉባዔ ሰብሳቢ በቢሮ ኃላፊው የሚሰየም ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል።

A chair-person of advocates' disciplinary council shall, being designated by the head of the Bureau, have the following duties and responsibilities:

1. የጉባዔውን ስብሰባ ይመራል፤
2. ጉባዔው የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች ለቢሮ ኃላፊው ወይም በቢሮ ኃላፊ ለተወካዩ ሰው ከመሸኛ ጋር ያስተላልፋል።
3. የጉባዔው ውሳኔዎችና ቃለጉባዔዎች በሥርዓት ተመዝግበው መያዛቸውን ይከታተላል።
4. እንደአስፈላጊነቱ በቢሮ ኃላፊ የሚሰጡትን ተመሳሳይ ተግባራት ያከናውናል።

1. Preside over meeting of the council;
2. refer decisions that the council may make to the head of the Bureau or his representative with a letter thereof;
3. follow-up decisions and minutes of the council are properly registered and kept therein;
4. Perform, as deemed necessary, such functions as are specifically assigned to him by the head of the Bureau.

**26. የጉባዔው ፀሐፊ አሰያዩም፣ ተግባርና ኃላፊነት**

**26. Designation, Duties and responsibilities of Secretary of the Council**

የጉባዔው ፀሐፊ በቢሮ ኃላፊ የሚሰየም ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፡-

A secretary of the council shall, being designated by head of the Bureau, have the following duties and responsibilities:

1. የጉባዔውን ስብሰባ ይጠራል፤ አጀንዳዎችንም በቅደም ተከተል ያዘጋጃል።
2. የጉባዔውን ቃለ ጉባዔ በትክክል በመመዝገብ አባላቱን አስፈርሞ ያስቀምጣል።
3. በጠበቆች ላይ የሚቀርቡትን የሥነምግባር ጉድለት ክሶች፣ ጠበቆች የሚሰጡዋቸውን መልሶችና ማስረጃዎች የምስክሮች ቃል በትክክል መዝግቦ ይይዛል።

1. Call for meeting of the council; set agendas in their order thereof;
2. having correctly registered and had the members signed, keep minutes of the council;
3. Correctly register and keep charges of unethical conduct brought against advocates, replies which advocates may make and evidences as well as statements of witnesses.

- 4. ክስ ለቀረበባቸው ጠበቆች፣ ለምስክሮችና ለሌሎችም አስረጂዎች የሚሰጡ መጥሪያዎችና ደብዳቤዎችን በማዘጋጀት የጉባዔውን ሰብሳቢ ካስፈረመ በኋላ ለሚመለከተው ሰው እንዲላኩ ያደርጋል፤ መድረሳቸውንም ለማረጋገጥ ክትትል ያደርጋል።
- 5. ተከሣሾች በአድራሻቸው ሊገኙ ባለመቻላቸው የተነሳ በማስታወቂያ ጥሪ እንዲደረግላቸው ትዕዛዝ ሲሰጥ ማስታወቂያዎቹ በተገቢው ጊዜና ቦታ መለጠፋቸውንና አግባብ ላላቸው አካላት መድረሳቸውን ያረጋግጣል።
- 6. በቢሮ ኃላፊውና በጉባዔው ሰብሳቢ የሚሰጡትን ሌሎች ተመሳሳይ ተግባሮችን ያከናውናል።

- 4 Cause summonses and letters, having issued and had them signed by chair-person of the council to be given to advocates against whom a charge is brought, witnesses and other experts, to be served on a concerned person; follow-up to ascertain that they are so served therein;
- 5 Give an order for a summon to be served on the accused on a notice board as a result of not being found in their address and ensure that the notices are posted on in a convenient time and place and served on pertinent bodies thereof.
- 6 Perform such other related duties may be assigned to him by the head of the Bureau and the council

**ክፍል አምስት**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

- 27. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**  
ቢሮው ይህንን ደንብ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።
- 28. ስለተሻሩና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች**
  - 1. የጥብቅና ሙያ ፈተና፣ ፈቃድ አሰጣጥና ድርጅት ምዝገባ ክፍያዎች መወሰኛ ክልል መስተደድር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 14/1995 በዚህ ደንብ ተሸሯል፤
  - 2. ይህን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተካተቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።
- 29. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**  
ይህ ደንብ በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ባህር ዳር  
መጋቢት 5 ቀን 2000 ዓ/ም  
አያሌው ጎበዜ  
ርዕሰ መስተዳድር

**PART FIVE**

**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

- 27. Power to Issue Directive**  
The Bureau may issue directives necessary in order to implement this regulation
- 28. Repealed and Inapplicable Laws**
  - 1. Advocacy Examination, Licensing and Fixing of Legal Firm Registration Fees, Council of the Regional Government Regulation No.14/2003, is hereby repealed.
  - 2. No regulation, directive or practice shall, in so far as it is inconsistent with this regulation, be applicable in respect of matters provided for herein.
- 29. Effective Date**  
This regulation shall come into force as of the date its publication in the Zikre-Hig Gazette of the Regional State

Done at Bahir Dar  
This 14<sup>th</sup> Day March, 2008  
Ayalew Gobezie  
Head of Government of the  
Amhara National Regional State

